

ያልተሰሙ ጩኸቶች!!



Ato Mulu Ambaw Fered

ኢትዮጵያ በ27ቱ የህወሃት ወያኔ የቅኝ ግዛት የአገዛዝ ዘመን ያላለቀሱ ዜጎች ቢኖሩ የሥርዓቱ ተጠቃሚዎችና ህሊናቸውን የሸጡ ሆድ አደር ካድሬዎች ብቻ ናቸው። እንደ ህወሃት ዘመን የኢትዮጵያ ሕዝብ በአገሩ ላይም ሆነ በሰው አገር ከእንስሳና ከእሷ በታች ተቆጥሮ የተዋረደበት ከቶ በታሪክ ታይቶም ሆነ ተሰምቶ አይታወቅም። ህወሃቶች የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ቀመር የተለየ ስብዕና የተላበሱ እርጉሞች ናቸው። እንኳን ሌላውን ኢትዮጵያዊ «ወጣንበት» ያሉትን ማህበረሰብ ሳይቀር የተለየ ሀሳብ ያራምዳል ብለው የጠረጠሩትን ሁሉ እየገደሉ እጃቸውን በደም ሲያጥቡ የመጡ አረመኔዎች! ከሃዲዎች! ናቸው! ለኢትዮጵያ መቆራረስ ብሎም ለህዝቦቿ መንገዳቸውና ጥፋት የተፈጠሩ አጥፊዎች ናቸው! አስረው፣ ገርፈው፣ አሰድደው፣ ገለው፣ አፍነው ሰውረው ዱካ በማጥፋት ቤተሰብን ጭምር በማጉላላት... በሰው ልጅ ስቃይ መከራና እንግልት የማይረከብ የማይጠግቡ ጉዶች!

እነዚህ የአገር ነቀርሳዎች የመከራ እጃቸውን አንስተው ያላንኳኩበት ኢትዮጵያዊ ቤት ቢኖር ምናልባት የዘመዶቻቸውን ብቻ ይሆናል። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የህወሃት ክፉ ዱላ አርፎበታል። የህወሃት ጩካኝ ዱላ ካረፈባቸው ኢትዮጵያዊያት እናቶችና ሚስቶች አንዷ ነኝ።

ጊዜው ሚያዚያ 24 ቀን 1989 ዓ.ም ነበር። ባለቤቴ አቶ ሙሉ አምባው ፈረደ በጨካኞቹ የህወሃት አፋኝ ቡድኖች ታፍኖ ከተሰወረ እነሆ 21 ዓመት አለፈው። ከቤቴ ወጥቶ የማምሸትም ሆነ የማደር ልማድ ያልነበረው የ3 ልጆቹ አባት ሙሉ በወጣበት ሲቀር ያሳለፍኩትን የስቃይ ሌሊት ከደረሰበት ሰው በቀር ከቶ ማንስ ሊረዳው ይችላል? በወቅቱ ከደረሰብኝ ጭንቀት የተነሳ ሳላብድ የመቅረቴን ምስጢር ዛሬ ላይ ሆኜ ሳስበው ልጆቼ ያለ እናትና አባት እንዳይቀሩ ፈጣሪ አስቦላቸው ነው እላለሁ።

ሚያዚያ 25 ቀን 1989 ዓ.ም በጥዋት ተነስቼ የሄድኩት ወደ አንጋፋው የመምህራን ማህበር ጽ/ቤት ነበር። ጥብቅ ጓደኛው የነበረውን አሰፋ ማሩን ለማነጋገር። ከአሰፋ ጋር ተገናኘሁ። ዛሬም ድረስ በጀርዬ በሚያቃጭለው መልካም አንደበቱ ብዙ መከረኝ። አረጋጋኝ። አጽናናኝ። ቀጥሎም ለሚመለከታቸው የመንግሥት አካላትና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች በደብዳቤም ሆነ በአካል እየቀረብኩ እንዳመለከት በአጽናት ነገረኝ። የሚያሳዝነው ግን ሚያዚያ 30/1989 ዓ/ም አሰፋ ማሩ በፋሽስቱ ህወሃት ጥይት ተባለ።

አሰፋን በድንገት አድብቶ መግደል— ባለቤቴን ሙሉን ለ21 ዓመት ያህል ከቤተሰብ አፍኖ መሰወር የአስፈለገበት ምክንያት ለእኔ እስከዛሬ ድረስ ግልጽ አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው በ1989 ዓ/ም የህወሃትን መንግሥት ሊገለብጥ ወይም ሊቀናቀን የሚችል በህቡም ሆነ በግልጽ ተጠናክሮና ጎልቶ የወጣ የተደራጀ ኃይል ወይም ድርጅት ነበር ለማለት የሚያታስደፍር ሁኔታ አልነበረም። በወቅቱ በአገሪቱ ላይና በሕዝቡ ላይ አራጊ ፈጣሪ ራሳቸው ህወሃቶች ነበሩ። ወንጀል ሰርተው ወንጀለኞች ሆነው ቢገኙ እንኳን በፍርድ ቤት መዳኘት ሲቻል አንድ መንግሥት ነኝ ከሚል ተቋም እንዲህ ያለ ሀላፊነት የጎደለው የሚያራ ሥራ መስራት ከቶ ምን ሊባል ይችላል? ኢትዮጵያ እንድትጠፋና ኢትዮጵያዊ ካባችንን ለማስወለቅ ገና ከጥንስሱ አማራውን በአውራ ጠላትነት ፈርጆ የተነሳው ህወሃት የዘር በቀለኝነቱን እየተወጣብን መሆኑ ይሆን?

ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ በግልጽ ጩኸቱን አሰማለሁ! ለ21 ዓመት ብሶቴን እንዳልተነፍስ ታፍኜ ኖራለሁ! ይህ የአልተሰማ ጩኸት የእኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሺህ ኢትዮጵያዊያት ሚስቶች ጩኸት ነው! የብዙ ኢትዮጵያዊያት እናቶች ጩኸት ነው!! የብዙ ኢትዮጵያውያን ልጆች ጩኸት ነው!! የብዙ እህቶች ጩኸት ነው! የብዙ ወንድሞች ጩኸት ነው! በትግራይ የጨለማ አስር ቤት ለ24 አመት የሚማቅቁትን የሊቁን የእደስራቸው አግማሴን 9 ቤተሰብ የሰቆቃ ሕይወት ለመገንዘብ ሰው መሆን ብቻ ይበቃል። የሊቁ ጉዳይ በመታወቁ እየተጮኸላቸው ነው። በአራቱም የአገሪቱ ማዕዘን እየታፈኑ ተወስደው የት እንዳሉ ያልታወቁትንና በየጨለማ ቤቱ የሚማቅቁትን— ሞተው የትም የተጣሉትን— አቤት! ባይ ያጡ በብዙ ሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችንን ደግሞ ቤቱ ይቁጠረው። ልክ እኔ እንደሆንኩት ሁሉም በየዳዳ ሀዘኑን በአንጀቱ ቋጥሮ እየቆደ! እያለ ለተቀመጠው ድምጽ እንሁነው። ወገኖቼ! ድምጽ ሁኑን። አብራችሁን ጨሁ!! ሞቶ መቅበር ቁርጥ አለው። ሞቶ ያልቀበሩት ሰው ሁኔታ ግን ያስጨንቃል። ስቃይችን! ጭንቀታችን! ግፍና በደላችን ይታያችሁ! ይሰማችሁ! በአንድ እጅ አይጨበጩብም። የአንድ ሰው ጩኸት አይሰማም። አብራችሁን ጨኩ!! ከኖሩም መኖራቸውን ከሞቱም መሞታቸውን አንወቅ።

ባላቤቱን በአገሩ ላይ በጠራራ ጸሀይ በአሰለጠኗቸው የመንግሥት አፋኝ ቡድኖች አፍነው መሰወራቸው አልበቃ ብሏቸው በኔም ላይ ብዙ በደል ደርሶብኛል። ጩኸቱን እንዳላሰማ ተከልክያለሁ። ለህይወቴ እስከሰጋ ድረስ ክትትል ተደርጎብኛል። ለልጆቼ እንኳ በትክክል አባታቸው እንዴት በመንግሥት ኃይሎች ታፍኖ እንደተሰወረ ለማስረዳት ተቸግረው ነው የኖርኩት። ሰለ አባታቸው ምንም ነገር እንዳያነሱ ለጓደኞቻቸውም ሆነ ለምንም ሰው እንዳይነግሩ ሳስጠነቅቃቸው ነው የኖሩት። በናፍቆት ከመሸማቀቃቸው በላይ የአባታቸውን ሁኔታ የማወቅና የመገንዘብ መብታቸውን ተነፍገው ነው ያደጉት። ይህን ያደረኩት በየጊዜው በህወሃት መራሹ መንግሥት በሚደርስብኝ ጫናና ማስፈራሪያ ነበር። እኔ እንኳ በህይወት ፍሬ እነሱ ማደግና ራሳቸውን መቻል ነበረባቸው። የአባታቸውን ድንገት ከቤት ወጥቶ በመንግሥት ታጣቂ ኃይሎች ታፍኖ መሰውሩን በየጊዜው እየነገርሁና እያወያየሁ ስቃያቸውን ባለመጋራቴ ዛሬ ክፉ የህሊና ወቀሳ አትርፎብኛል። ልጆቼ በፍርሃት ተውጠው ብሶታቸውን ወደ ውስጣቸው እንዲቀብሩት አድርጌያለሁ። የአባታቸውን ሁኔታ እንደልባቸው እያነሱ የናፍቆት ቁስላቸውን እንዲያክሙ ባለመርዳቴ እስከወዲያኛው ጸጸቱ አይለቀኝም። ለልጆቼና ለቤተሰብ የማይራራው የህወሃት ፋሺስታዊ መንግሥት እኔንም እንዳያጠፋኝ ፈሪ ሆንኩ። ፍርሀት ደግሞ እያቆሰለ ደጋግሞ ሲገለኝ ኖረ። ይህንን የታመቀ ብሶት ለመተንፈስ ይመስለኛል በ2008 ዓ.ም «ያልተቋጩ ጉዞ» የሚለውን በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ መፍሀፊን በድፍረት ያሳተምኩት።

አገራችን ለ27 ዓመት የተገዛችው ኢህአዴግ በሚሉት ድርጅት ስም በህወሃት ነው። ህወሃት ደግሞ ለጭካኔው ቃላት የማይገኝለት ገዳይና አፋኝ ድርጅት ለመሆኑ በየተግባር ያየነው ነው። በዘር ለደይቶ አባልተናል። እኛም ጀርባችን አመቻችተን እንዲጋልበን ፈቅደንለታል።

ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ ከተመረጡ ወዲህ ግን (ድርጅቱ ያው ኢህአዴግ የሚሉት ቢሆንም) ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ትንሽ የተሰፋ ጭላንጭል እየሰነቅን እንገኛለን። በኢትዮጵያ ታሪክ በተለይ ከ40 ዓመት ወዲህ ለመጀመርያ ጊዜ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን የሚያከብር መሪ አይተናል። ሰለፍቅርና ይቅር ሰለመባባል የሚሰብክ መሪ አግኝተናል። ሰለ መተባበር ጠቃሚነት የሚያመላክት የሰለጠነ አስተሳሰብ ያለው መሪ ሰጥቶናል። መወያየት የችግሮች ሁሉ መፍትሄ መሆኑን የሚሰብክ ሀላፊነት የሚሰማው ለ21ኛው ምዕተ ዓመት አስተሳሰብ የሚመጥን ወጣት መሪ ኢትዮጵያ ሰጥቷታል። ለመጀመርያ ጊዜ ጠመንጃ እንደማይጠቅምና በአገሩ ጉዳይ ላይ ያገባኛል የሚል ሁሉ ለውይይት መቅረብ እንዳለበት አምኖ ለማሳመን የሚጥር መሪ ኖሮናል። ከዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ምድር በፖለቲካ አቋምም ሆነ በማንኛውም ነገር ሰው በአገሩ ላይ ተሸማቆና ፈርቶ መኖር እንደሌለበት አስምርባታል። (ምንም እንኳ ዛሬም የሕግ ከለላና የመኖር ዋስትና የሚያስጠብቅ ተቋም ገና ባይገነባም) ይህንን እድል በመጠቀም እኔም ለ21 ዓመት አፍኜ ይገጠው የኖርኩትን ብሶቱን የማሰማበት ጊዜው አሁን እንደሆነ ተሰምቶኛል። ለ21 ዓመት ያልተሰማ ጩኸቱን ኢትዮጵያዊ ወገኔ ሁሉ እንዲሰማውና አብሮኝ እንዲጮህ ጥሪዬን ከአክብሮት ጋር አቀርባለሁ። በዚህ አጋጣሚም ጠ/ሚ/ዶ/ር አብይ ለዚህ ዓይነቱ አቤቱታ በአፋጣኝ መልስ እንደሚሰጡ ተስፋ አደርጋለሁ።

ይህ ጩኸት የእኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ኢትዮጵያውያት እናቶች፣አባቶች፣ሚስቶች፣ልጆች፣እህቶች፣ወንድሞች ሁሉ ጩኸት ነው!!

ሰውን አፍኖ በመሰወር ቤተሰብን ማሸማቀቅና መበደል በእኔና በመሰሎቼ ያብቃ!!

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ!!

አመልማል ደምሰው አንዳርጌ

amelmad@gmail.com

ሰኔ 12 ቀን 2010 ዓ.ም